



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራአንደኛ ዓመት ቁጥር ፶፯
አዲስ አበባ- ሰኔ ፳፫ ቀን ፲፱፻፺፯

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

11th Year No. 57
ADDIS ABABA- 30th June. 2005

ማውጫ

CONTENTS

አዋጅ ቁጥር ፬፻፷፯/፲፱፻፺፯ ዓ.ም

Proclamation No. 467/2005

የሰነዶች ማረጋገጥና ምዝገባ /ማሻሻያ/ አዋጅ
ገጽ ፫፻፩፻፸፰

Authentication and Registration of Documents
(Amendment) Proclamation Page 3178

አዋጅ ቁጥር ፬፻፷፯/፲፱፻፺፯

PROCLAMATION NO. 467/2005.

የሰነዶች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅን ለማሻሻል
የወጣ አዋጅ

A PROCLAMATION TO AMEND THE
AUTHENTICATION AND REGISTRATION OF
DOCUMENTS PROCLAMATION

የሰነዶች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር
፫፻፴፬/፲፱፻፺፮ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS, it has become necessary to amend
the Authentication and Registration of Documents
Proclamation;

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-
መንግሥት አንቀጽ ፶፭/፩/ መሠረት የሚከተለው
ታውጇል፡፡

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55
(1) of the Constitution, of the Federal Democratic
Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows;

፩. አጭር ርዕስ

1. Short Title

ይህ አዋጅ «የሰነዶች ማረጋገጥና ምዝገባ /ማሻሻያ/
አዋጅ ቁጥር ፬፻፷፯/፲፱፻፺፯» ተብሎ ሊጠቀስ
ይችላል፡፡

This Proclamation may be cited as
“Authentication and Registration of Documents
(Amendment) Proclamation No. 467/2005.”

፪. ማሻሻያ

2. Amendment

የሰነዶች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር
፫፻፴፬/፲፱፻፺፮ እንደሚከተለው ተሻሻሏል፤

The Authentication and Registration of
Documents Proclamation No.334/2003 is hereby
amended as follows:

፩/ የአዋጁ አንቀጽ ፳ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ተሰርዞ
በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ተተክቷል፤

1/ Sub-Article (1) of Article 20 of the
Proclamation is deleted and replaced by the
following new Sub-Article (1):

«፩) በአዲስ አበባና ድሬደዋ ከተሞች ተቋቁመው
የሰነድ ማረጋገጫና ምዝገባ ሥራ የሚሠሩት
ጽሕፈት ቤቶች በፍትህ ሚኒስቴር ሥር
ሆነው ተግባራቸውን ይፈጽማሉ፡፡»

“1) The Notary Offices established in Addis
Ababa and Dire Daws cities shall
perform their functions under the
directions of the Ministry of Justice.

የንዱ ዋጋ 2-30
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፹ ሺ ፩
Negarit G. P.O.Box 80001

፪/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፪ ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፳፪ ተተክቷል፡

«፳፪) አደረጃጀት

ጽሕፈት ቤቱ በፍትህ ሚኒስቴር የሚሾም አንድ የጽሕፈት ቤት ኃላፊ /ከዚህ በኋላ 'ኃላፊ' እየተባለ የሚጠራ/ እና አስፈላጊው ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡»

፫/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፫ ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፳፫ ተተክቷል፡

«፳፫) የኃላፊው ሥልጣንና ተግባር

፩/ ኃላፊው በፍትህ ሚኒስቴር በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት ጽሕፈት ቤቱን ይመራል፤ ያስተዳድራል፡፡

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ኃላፊው፤

ሀ. የፍትህ ሚኒስቴርን እያስፈቀደ የጽሕፈት ቤቱን የሥራ ኃላፊዎችና ሌሎች ሠራተኞችን በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎች መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ያሰናብታል፤

ለ. የጽሕፈት ቤቱን ዓመታዊ በጀትና የሥራ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ለፍትህ ሚኒስቴር ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ሥራ ላይ ያውላል፤

ሐ. የውስጥ ደንቦችንና መመሪያዎችን አዘጋጅቶ ለፍትህ ሚኒስቴር ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ሥራ ላይ ያውላል፤

መ. ጽሕፈት ቤቱን በሦስተኛ ወገኖች ዘንድ ይወክላል፤

ሠ. ስለጽሕፈት ቤቱ የሥራ ክንውን ለፍትህ ሚኒስቴር ሪፖርት ያቀርባል፤

ረ. በፍትህ ሚኒስቴር የሚሰጡትን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል፡፡»

፬/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፬ ንዑስ አንቀጽ /፪/ ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ /፪/ ተተክቷል፡

2/ Article 22 of the Proclamation is deleted and replaced by the following New Article 22:

“22) Organization

The Office shall have a head (hereinafter the 'Head') to be appointed by the Minister of Justice and the necessary staff.”

3/ Article 23 of the Proclamation is deleted and replaced by the following New Article 23:

“23) Powers and Duties of the Head

1) The Head shall direct and administer the Office in accordance with the general directives given to him by the Ministry of Justice.

2) Without prejudice to the generality of Sub-Article (1) of this Article, the Head shall:

a) employ, administer and dismiss departmental heads and other employees of the Office in accordance with the federal civil service laws with the approval of the Ministry of Justice;

b) submit the annual budget and work programme of the Office to the Ministry of Justice and implement same upon approval;

c) prepare and submit internal regulations and directives to the Ministry of Justice and implement same upon approval;

d) represent the Office before third parties;

e) submit to the Ministry of Justice reports concerning the performance of activities of the Office;

f) carry out other related activities that may be assigned to him by the Ministry of Justice.”

4/ Sub-Article (2) of Article 24 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Sub-Article (2):

«ጀ) በፌዴራል መንግሥት ከሚመደብለት የበጀት ድጎማ፤»

፭/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፭ ንዑስ አንቀጽ /፪/ ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ /፪/ ተተክቷል፤

«ጀ) የጽሕፈት ቤቱ ሂሳብ በፌዴራል ዋና አዲተር ወይም እርሱ በሚሰይ መው አዲተር ይመረመራል፡፡»

፮/ የአዋጁ አንቀጽ ፴፫ ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፴፫ ተተክቷል፤

«፴፫) ደንብ የማውጣት ሥልጣን

ክልሎች እንዲሁም የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተሞችን በሚመለከት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም ደንብ ሊያውጡ ይችላሉ፡፡»

፫. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከሰኔ 30 ቀን 2005 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ሰኔ 30 ቀን 2005 ዓ.ም.

ግርማ ወልደጊዮርጊስ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

“2) subsidiary budget appropriation made by the Federal Government,”

5/ Sub-Article (2) of Article 25 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Sub-Article (2):

“2) Books of accounts of the Office shall be audited by the Federal Auditor General or by an auditor assigned by him.”

6/ Article 33 of the Proclamation is deleted and replaced by the following New Article 33:

“33) Power to Issue Regulations

Regional states and the Council of Ministers, with respect to Addis Ababa and Dire Dawa cities, may issue regulations for the implementation of the Proclamation.”

3. Effective Date

The Proclamation shall enter into force on the 30th day of June, 2005.

Done at Addis Ababa, the 30th day of June, 2005

GIRMA WOLDEGIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA